

የአልጄርስ ስምምነትና የድምር ኮሚሽኑ ውሳኔ ውድቅ ይደረጉ፤ የመለስ ተከታዮች ከስልጣን ይወገዱ

የኢትዮጵያውያን ተጋሩ የውይይት መድረክ

June 15, 2018

በቅርቡ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅምና ክብር አሳልፎ የሰጠውን የአልጄርስ ስምምነትና የድምር ኮሚሽኑን ፍርድ-ገምድል ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ እንደሚተገብረው አሳውቋል። ኢትዮጵያ ከድል መንጋጋ ሽንፈትን መንጭቃ አወጣች እንደተባለው ከበርካታ መስዋዕትነት በኋላ ለምን ወደ ድርድር ተሂዶ መራራ ዲፕሎማሲያዊ ሽንፈት ማምጣት እንዳስፈለገ በውል ባይታወቅም፤ ከዚያም በኋላ የአልጄርስ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ የሚያስችል በቂ ፖለቲካዊ፣ ታሪካዊና ህጋዊ ምክንያቶች እያሉ ለምን በአጣጣፊና ግብታዊ በሆነ መንገድ ውሳኔውን ተቀብለናል ማለት እንዳስፈለገ ግልጽ አይደለም። መላው ኢትዮጵያውያን ከጠርፍ እስከ ጠረፍ ወድ ሂደታቸውንና አካላቸውን ገብረው ያመጡትን ድል የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም ግምት ውስጥ ባላስገባና እኔ አውቅልሀለሁ በሚል እብራት የተወሰነውን ውሳኔ የአገራችንን ዘላቂ ሰላምና የግዛት አንድነት የሚጎዳ ስለሆነ በጽኑ እንቃወማለን።

ህወሀት ላለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረውን የኢሮብ በሔረሰብ ለማጥፋት በርካታ ሴራዎችን ሲሸርብና ሲተገብር መቆየቱ የሚታወቅ ነው። የኢሮብ ህዝብ ያንን ተቋቁሞ መዝለቅ ቢችልም ዛሬ ግን የድምር ኮሚሽኑን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ማለት በጭቆና ስር ያለውን ህዝብ ለሁለት በመክፈል ህልውናቸው እንዲዳከም ብሎም ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ የሚያደርግ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ስለሆነ ውሳኔውን አጥብቀን እንቃወማለን።

በስምምነቱ ተግባራዊ መደረግ በቀጥታና በከፋ ሁኔታ ተጠቂ የሆነው በድምር አካባቢ ያለው ህዝብ ማለትም የኢሮብን ጨምሮ የባድመ፣ የግሎመክዳ (ዛላንበሳን አካባቢው) እና የዓፋር ህዝብ ድምጻችን ይሰማ እያለ ባለበት ሁኔታ ድምጹ ሳይሰማና እሱን ችላ ብሎ ውሳኔውን ተግባራዊ ማድረግ ሰላም ሳይሆን መቃቃርና ግጭት እንደሚያስከትል መታወቅ አለበት። በኢትዮጵያም በኤርትራም በኩል ያሉ የድምር አካባቢ ህዝቦች አሁንም ዕድል ስጡንና ተወያይተን እንፍታው በሚሉበት ሰዓት ለህዝቦች ተገቢውን ዕድል ሳይሰጥ የሚደረግ የፖለቲከኞች ውሳኔ ተቀባይነት አይኖረውም።

በአጠቃላይ የአልጄርስ ስምምነትና የድምር ኮሚሽኑን ውሳኔ እንዳለ መቀበልና መተግበር ፍትሕን የማያመጣ፣ ርታዕን ያለገናዘበ የህዝብና የሀገር ጥቅም የማያሰጠበቅ ብሎም ለሰላም ፋይዳ የሌለው ነው። ስለሆነም፤

ለኢትዮጵያ ህዝብ

በልጆችህ መስዋዕትነት የተገኘው ድል አሳልፎ የሚሰጥና ሉዓላዊነትህን የሚዳፈር ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት እየተሰናዳ ስለሆነ በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ እንድትቃወመው ጥሪ እናደርጋለን። አባቶቻችን ባደረጉት ታላቅ ተጋድሎና መስዋዕትነት ታፍራና ተከበራ የቆዩትን ሀገር በክህደትና በሽፍጥ በተመሰርተ የአልጄርስ ስምምነት ስትቆራረስ ማየት በታሪክም ተወቃሽ የሚያደርግ ስለሆነ በጽናት እንድትቃወመው ጥሪ እናቀርባለን።

ለትግራይ ህዝብ

የኢትዮጵያ ሉአላዊ ግዛቶች ለኤርትራ አሳለፎ ለመስጠት በኢትዮጵያ መንግስት የተወሰነውን ውሳኔ በመቃወም በአንዳንድ የትግራይ አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ሰላማዊ ሰልፍና የተቃውሞ ድምጽ የሚደገፍና የሚበረታታ ነው። ህወሀት በመለስ ዜናዊ መሪነት በክህደት የፈረሙትን

ስምምነትና የተቀበሉትን ውሳኔ መተግበር ማለት ለትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ያጠላ አደገኛ ጥላና ለቀጣይ የህወሀት ጭቆናና ዐፈና አመቺ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ስለዚህ ጸረ-ህወሀት ተቃዋሚው በድምበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ላይ ብቻ ሳይገደብ በአጠቃላይ ለፍትሕና ለዲሞክራሲ ወደ ሚደረገው ትግል በማሰፋፋት ጫንቃህ ላይ እንደ መገዣ የተጣበቁትን የመለሰ ተከታዮችን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድታስወግድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ለዶ/ር ዓብይ አህመድ

በእሰካሁኑ ሂደት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ክብር እየሰሩ ያሉትን ትልቅ ስራ በአክብሮት የምናየው ነው። የአልጀርስ ስምምነትና የድምበር ኮሚሽኑን ውሳኔ በተመለከተ ግን እርሶ የሚመሩት ፓርቲ ኢህአዴግ እንዳለ ለመተግበር የወሰነው ውሳኔ የኢትዮጵያን ክብርና የግዛት ሉዓላዊነት የማያስጠብቅ እንዲሁም የተመኙትን ሰላም የማያመጣ ነው። ስለዚህ እርሶ የሚመሩት ድርጅት ውሳኔውን እንዲቀይር የተቻለዎትን በማደረግ ከታሪካዊ ስህተት እንዲድኑ ጥሪ እናቀርባለን።

ኢትዮጵያ በልጆቿ አንድነት ጸንታ ለዘላልም ትኑር !

15 June 2018